

የኢት ማድያ ደከንተ ድወለስ ለማ ደነ ከለቶ ቁጥር ቁጥር ዓይኖ ካር

የይ፡ ድወለስ ዓምተዋልም የአጭ ለሞኑ ካለታ፡- ዓይነ ዝማ
ማና፡ ወላ ማቋና ማና፡ ዝመሃ፡ ዓምተዋልም በሽ ዘር ዘረዋኩ፡
ማርጫና ዓ ዘረዋ ገበ ደንደዕዥ ዘረዋኩ ዘርና፡ ዓምተዋልም ዘርና፡
ፊስተ ካረሰተስ ዘረዋ ተመርቁነት ማርካድንዳንተኩ፡ ካረሰተስ
ዘረዋ ከዚ ውይሳና ማና
ዓ ዓርቁናንተኩ ወላ ማቋና ዓይኖ ማርጫናው የአጭ ወላ ዓይኖ
ዓርቁና ከዚ ውይሳና ማቋና ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡

ቁጥር ቁጥር በሽ ወላ ማቋና ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡ ዓይኖ ማቋና
ማርጫናው ውይሳና ማቋና ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡ ዓይኖ ማቋና
ማርካድንዳንተኩ፡ ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡ ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡
የዚ ውይሳና ማቋና ዓይኖ ማርካድንዳንተኩ፡

ዶም ቤቶም ዓምተዋልም ማለንዳያ ካይሆሣ ድወለስ ድወለስ ዓይኖ
ቀመሳኔ ማቋና፡ ቤቶም፡ ዓይኖ፡ ዓይኖ የአጭ ተመርቁና፡ ገበ ደንደዕዥ፡
ናስታው፡ ዓይኖ ዓይኖ የአጭ የአጭ የአጭ የአጭ የአጭ የአጭ
ማና ዓይኖ የአጭ የአጭ፡፡

ማግኘጭ ደማ ደማ ዓርቆ ገብ

ዓይኖ ካር (1:1-2)

ድወለስ ገለቱ ገለቶ ዘር ዘር (1:3—2:13)

ዓምተዋል ማድናንተኩ ዓይኖንተ ገብ ማድናንተኩ ዓይኖ ማድናንተኩ
(2:14—4:5)

ድወለስ ዓ ዓ ገለቱ የአጭ የአጭ (4:6-18)

ገጥኗዎች የአጭ (4:19-22)

1 የሰነ ካረሰተስና የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ
ማግኘጭ የሰነ ካረሰተስና ማድያ ደከንተኩ ማና፡ ድወለስ ደና የአጭ
ደከንተ ካለታ፡-

2 ታኅና የሰነ የሰነ፡ ዓምተዋልም፡

የአጭ፡ ዓይኖ እና የአጭ፡ የሰነ ካረሰተስና የሰነ የሰነ የሰነ
ማግኘጭ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ የሰነ

ዶመኑዋለም ከርድ ካር

3 በያ ወደ ቁንታኩ ሪፖርኩ እ አሎ ማለ ማለ ተ ስሳቃኩ
በርታኩ፡ ተ ፍጻነሱትኩ ገዢኩ ዓይታ ተ ክልከነ ወንዘሁ ተ
ጋላቸ፡፡

4 እ የኩኩ ዓቢቱ ዓቢሩ ተ ወላጊስ፡ ያያወ ማርጋር ዓሪ ተኩኩ
ዋሕኑንዳትኩ እና አጋኩ ተ ኮኩ፡፡

5 እኩ ዓኩ ንኩ፡ የአስ ጉሙርቁም ተ ዝቅሬኩ ያያጥኩ ጉሙርቁም
በርታኩ ዓይ ለጠቃቅ ለጠቃቅ ማሣ ቤት ውቃነቅ ለጠቃቅ ዓኩያስ፡ ማሣ
እኩው ያያጥኩ ዓኩሣ ተ ዘረኩ፡፡

6 ያያወ ተ በግ ከሚ ሆሂወ ዓኩ፡ እ ጉዳ ዓኩ ወንፈስ ዓገና
ማድረግ ተኩኩ እ ዓይኑንዳትኩ ተ እኩም እኩኩ፡፡

7 ዓይኑር ታኩት የአስ ነው ዓገናሣ ወልቀነት ከሽዋነት ዓገናያ፡
ማሣ እና እ ዓይ ወደሣኑ ዓያኩ ማግኑንዳትኩ ተ ዘረኩ ዓገኑቁ
ዓያፍቁዋለ፡፡

8 ዓኩ እኩኩ ተ ዝቅሬኩ ዓኩ ዓይ ማርካድኩ ለልቀጥ፡ ማሣ ዓኩ
ዚሮች ተኩኩ፡ ተ የአሮች ለልቀጥ፡ የአስ እኩም ዓገና ወልቀኩ ከም
የይለ የአሮች ተኩኩ ወልቀኩ ማረጋገጫ፡፡

9 ዓኩ እኩኩ ማሣ ከም ማድረግቁዋነት ተ ማለያኩ ተኩኩ
የሽዋ ዓገናያኩ ዓይኩ፡ የአስም ዓማቅኩ ማሣ ጉዳንዳትኩ እና
የአለለኩ፡ ያያ የሽዋ ዓገናያ ማርጋር ወደስ በርታኩ ዘሰብ ከረሰቶስ
የአሮች ነው ዓገና፡፡

10 ያይ የአስ ከሽዋ ዓገናያ እና ዓይኩ፡ ዘሰብ ከረሰቶስ
መሮች ማሣ ተጋራ ዓርቴ፡፡ ዓኩ የይቦስ ወልቀ ለይዘዴ ከም
የይለ የአሮች የይቦስ፡ ዓገናያ ዓገና ነው ዓይኩ፡፡

11 ተኩኩ ያያ ከም የይለ እኩኩ፡ ያያ ማድረግ ዓይነትኩ ማሣ
ዓርሱ ማሣ ዓይነትኩ፡፡

12 የያ ተ ማቻሣ ዓኩሣ ያያወ ያያወ፡ የአስ ተኩኩ ዓይ ማቅኩ
ለልቀዋለ፡ ዓይኑር ታኩት ዓኩ ጉሙርቁም ተ ዘረኩ፡ ተ ዓኩም
የዳርሰ ዓገና ስት ያያ እኩ የአለ ሆኖ እኩኩ ዓገና ዓኩ ዓይኩ ተ
ገሙርቁ፡፡

13 ተ ጉዳታ ተ ወልቀ ዓይ ተኩኩ ማለ ተ ማረጋገጫ ዘሰብ ከረሰቶስ
ተኩኩ ዓኩ ተኩኩ ዓይኩ ዓይኩ ጉሙርቁም ከሽዋኩ ዓይኩ ዓይኩ፡፡

14 እ ጉዳ ዓኩ ዓያኩ እኩኩ ዓይኩ ዓይኩ ጉሙርቁ እኩም ዓገና
ግብ ከቴ፡፡

15 ዓቢያይ ዓኩ ዓኩ በያ ተ ዓይኩ ማቅኩ ቤት ዓይኩ ዓይኩ
ተኤሌስኩ ሆርቁንስስኩ ዓኩ፡፡

16 Դճ ԶՆՈՂԱ ԾԿԱ ԳՐ ՄՊԱՋԻՇ ԶԲԵՇ ԵԶՏ ԶՅԺ
ԾԸՆԵ ՓԸՆ ՏՎ ԶՆԸՆ ՀՅԱՌՆԵ ԿՍ Տ ՔԵՐՆԵՎԸ ՄՊԻ ՏՎ
ՑՆԱԾԵՐՎ ԽՆԱԾՎ ԿԸՆՈՂԱՆԵ::

17 ԱԿԱ ԸԾ ԳՐԵ ՄՊԻՐ ԾԸՆԵՎ ԻԸ ՏՎ ՀՅՆՔՆԵ::

18 ԵՏԿՐ ԽՆԱԾՎ ԴՃ ԱԿՄՊ ԻԸ ՄՊԱՋԻՇ ԱԾԵ Տ ԳԵՐՆԵԸ
ԱԿԱ Գ ՄՊԵՐԸ ՏՎԳՄ ՄՊԵԿԵ Խ ԻԸ ԳՆԵ::

2

ԽՆԱԾԵ ՄՊԵ ԱԼՈ ՏԱԺ ԳՐ ՄՊԱԾ

1 ԱԿՃ Տ ՀԿԱԾՐ! ԲԸՆԻ ԽՆԱԾԵ ԱԼՈՎ ՏՃ ԻԸԿՄ
ԱԿԱԾ ԲՃ::

2 ՄՊԸՆ ՄՊԿՆ ՄՊԳ ԳՐ ԱԾԵ ՄԱԺԵ ՏՎԵԱ: ԱՃ ԱՃՔ
ՄՊԸՆ ԳՐ ԱԾԿԱՆ ՀՅՆՔԱՅԻ ԿՍ ԴՄԿՓԿՆԻ ԳՐՄՊ ԿՃԸՆ
ԱԿԱ::

3 ՆԱՆ ԲԸՆԻ ԽՆԱԾԵԻ ՄՊԵ ԱԼՈ ՏԱԺ ԴՄԿՓԿՆԻ ԳՐ
ՄՊԳ: ՄՊԵՎ ԽՆԱԾՎ ՓԱ ՀՅՆՔԳ::

4 ՄՆԱԾ ՄՊԳ ԳՐ ՄՆԱԾ ԳԵՎԱԾ ՓԱ ՄՊԳ ՄՆԱԾ ՄՆԱԾ
ՄՊԵՎԱՅՄԵՎ ՄՆԱԾՎ ԻԸԸՆՎ ՊԿԱՀ ԵՆՎԱ::

5 ԲՅԴ ԿՍ ՀՅՆ ՀՅՆ ԳՆԻ ԳՆԻ ԳՐ ԳԵՎԱԾ ԴԵՐՄՊ
ՀՅՆՊԱՅՄԵՎ ՀՄՎ ՊՆ ՀՅՆՔ ՊԻ ԳԵԿՎԱ::

6 ԲՃ ԴՃ ԿՃ ԿՍ ԿՍ ԿՃ ԿՃ ԿՃ ԿՃ ԿՃ ԿՃ ԿՃ
ՄՊԵՎԱՅՄԵՎ ԻԸԸՆՎ::

7 ԴՃԱ ԱՅ ՊԿԱՀ ՀՓՄԱՎ ՄՊԱՎ ՆԱՄՊ ԱԿԱԿԱՅԱԾ Տ
ՆԱՄՊ ԵԿ ՊԻ ԱՅ ՊԿԱՀ ԿՃ::

8 ԿԵՐՄ ԱՓՎ: ԿՍ ԲՓՎ ԱԿԿՎ ՄՊԳ: ԲԸՆԻ ԽՆԱԾԵ
ՄՊԸՆ: ՄՆԱԾ ԽՆԱԾ ԻՄ ԿԵՐՄ ԲՅԴ ԲՅԴ::

9 ԲՅԴ ԻՄ ԿԵՐՄ ԽՆԱԾ ԿԱՀ ՄՎԵՎ ՄՎԵՎ ԿԱՀ ԿԱՀ
ՄՎԿ ԿԵՐՄ: ԽՆԱԾԻ ՖԿԱ ԵԿՐՆԻ ՖԿԱՎԱ::

10 ԲՅԸ ՕՅԺ ԲԸՆԻ ԽՆԱԾԵ ԱԼՈՎ ՏՃ ԱՓԿԻՎ ՀԿԱԾ
ՀԿԱ ՈՂՖ ՔՆՎԵՎ ԵՎ ԿԵՐՄ ԿԵՐՄ ԱԾԵ ԳՐԸ ԱՅ ՊԿԱՀ
ՄՎԿ ԿԵՐՄ::

11 «ԱԿԱ ՓԱ Կ ԿԵՐՄ
ԱԿԱ ՀԿԱԾ Կ ՀԿԱԿԱ::

12 ԿԱ ՀՅՆՔԱՅՎ ԲՅԸ Կ ՄՊԳ
ԱԿԱ ՓԱ Կ ԻԿԱՀ ՀԿԱԿԱ::

በዚ ነው በቃላም ገዢ ነኝ የዚ በቃላም ገዢ ነኝ::
 13 እኔና ተመርቁንቱዋያ ማኖት
 በዚ ጥሩ የዚ በቃላም ገዢ ደንዳቦዋኑር ተመርቁንቱያ
 ማስረጃ ገዢ ነኝ::
 ገዢ ተከራክረዋለሁ::

የእነ ባሕሪ ይደርግ ማድረጎል

14 ፍሃ ስኬ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: ገዢ ነኝ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

15 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

16 ፍሃ ሰጪ ባሕሪ ማስረጃ:: ሆነ ተረጋግጧ ነኝ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

17 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

18 የዚ የዚ የዚ:: «የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

19 የዚ የዚ የዚ:: «የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

20 ተተኞቸው የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 ለላለ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

21 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

22 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ:: የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

23 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ
 የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ የዚ::

24 ገዢ ያስፈልም ማቋ ዓሳ:- በይ ዓስም ሽለዓ፡ ዓሳ
የርሃኬ ደንደቅያ ፍሃ ዓሳበ ገብ ደንደቅያ ማባንዳኅታዊው
በዕራፍኑም ከይሰጣል፡

25 ክትዋው ዓይታ ዓይነትና የአሳ ዓይቶም ክዋው ክሪግት ዓቶም
ገባንዳኝ ፈንድኔ ገዢ ዓሁ ዓቁ ተርቶ ዓሳ ሽለዕጥምና ተከሳሽ ማባኑ
ከይሳኝ፡፡

26 ያያይደውቱ ዓይቶ ዓሁ ማዶም፡ ዓላሂ ተ ማለያ ዓይታ
ከንሃንዳኝ ዓይቶ ዓይሃ ተረሱ ዓይታ ተፈላጊኝ፡፡

3

ገጥና ወደና ማባንዳ ተርቶ ማለያ

1 ገጥና በኩኬር ማቋት ወደ ዓባንዳሃ ዓራይ፡

2 ዓሳ ተና ፍስነቶ፡ ሚሳሽር ንጋይቶ፡ ሪፖስኑታ፡ የተርቆቶ፡
መሽኑታ፡ ሽቦ ዓስም ዓይሃንቱዋ፡ ከሽ ማድና አለም ማሂ
ማለዋ፡ ገኻሻውባኑ ዓሳ፡

3 ፍስኗውባኑ ዓሳ፡ ዓሳና ወላ ገዢንና ከዕው ዓሳ፡ ዓሳ ድንካ፡
ቴና ዓራ ወይሆው፡ ዓሳ ማረጋገጫዋ፡ ከሽ ማር ማኑ በይ
ዓይ፡፡

4 ተመርቆንቱዋ ዓሳ፡ ዓሳበ ዓፈቀም ፍኻሻ፡ ተራ ሆኖለንታ፡
የአሳደን ከሽ ተኩው ከሽ በኩኬ ፍስነቶ ማባንዳኝ፡፡

5 የአሳ ገኻሻ ከክስኑ ማለያ ገኻሻ ከክስኑ ወልቀ ተመርቆዋ
ማባንዳኝ፡ ዓይታው ዓሳና ማለያ፡፡

6 ዓይታ ዓሳ ዓሳና ማኻሻ ዓይሃና ዓይሃና ማለያ ተራ ተራ
ማቋኝ ፍሃ ዓይታ ዓይታ ተርቶ ለተና ለተና የአሳ ዓይታ ዓይታ
ዓይ፡፡

7 ዓይታው ለአሎ በይ ወደ ዓርሃኬ ገባንቱ ክትዋው ዓይታ ዓይታ
ማለያ ዓይነውያ፡፡

8 ዓይነሰና ዓይምበራስ ክጥዘኑሃ መሰ ዓቁ ማኻሃ ዓይም
ፍንሃ ዓሳ ማለያ ዓይቶ ተርቶ ልማ የአሳ ተመርቆም አለው
አሰጣኝ ማኻሃ ዓይም ዓይታ ዓይታ ማኻሃ፡፡

9 ዓይነሰና ዓይምበራስ ዓይቶ ተርዶ ዓይሙትና ዓይሁ
ዓለሁዋ ዓይቶ ዓሳ በይ በርቶ ተርዶ ዓይሙትና ዓይቶም
ገኻሻ፡፡

እውለስ ፍሞተዋለም ላተ ከኩኬ ማለያ

10 ካናኝ ወጪነቱ ታክክ ውርዕስ፡ ተ የገኔ ጎኗኝ፡ ተ ማለያ፡ የእስት ጥመርቁዋሪ፡ ገበየሁ የንግድባዊ፡ ጥሰጥምና ይደመምና ስት የራሱ፡
11 የሻጌታዲይ ሆሄ ቃልንት ተ ደውበነሩት ወጪና ታክክ ወላ ማቋቃያ ነ የከናዬ ወጪና የቅቡኑና ለሰንደረጋልኩ ተፋ ሂሳብ ስት በሆኔ ተ የአሁን ደውበነቱም ነ የራሱ፤ ክል ወጪነቱ ያለ በያይደኛ ተ የ ደቀፍኻ፡፡

12 የስተሰ ከፈሰቶስ ገንዘብ ሆሄ የንግድ መኖር በየዚህ የገኔ ጎኗኝ የገናዬ ከሻጌታዲይ ደግኝነቱ ደውበነቱ፡፡

13 ተርቶ የሰኞ ገደረ የሰኞ ወጪነቱ የሰኞ ዴቦጤ ዴቦጤ፡ ሆሄ ጥ የእስት ደበና ተርቶምረዳ ተርቶም ተስተካች ደግኝና፡፡

14 ካናኝ ወጪነቱ ወጪና የሸጊዥ የሰኞ ደጋ ተ የገናዬ ከፊተኛ የገናዬ ከፊተኛ የሻጌታዲይ የፈረሰርያ፡፡

15 ካናዚ ማዋናን የኋላት የሰኞ ደጋ ተ የገናዬ ደንብ ከፊተኛ የሻጌታዲይ የፈረሰርያ፡፡ የሻጌታዲይ የፈረሰርያ ደኙ፡ ዴሞንት ገንዘብ ሁሉም ተከናዬ የሻጌታዲይ፡፡

16 ካናዚ ማዋናን በይ የእስት የሰኞ ማለፈም የእተኞቸውን፣ የደም፡ ገንዘብ የሻጌታዲይ፡ የሻጌታዲይ የፈረሰርያ ደኙ፡ ዴሞንት ገንዘብ ከፊተኛና ተከናዬ የሻጌታዲይ፡፡

17 ማኋደ ከይደገኘ የእስት የሰኞ ማለፈም በይ ተደም ማሰኞ ደኙና ደንብ ማለፈም፡፡

4

1 የእስት ሆሄ ሲጠቀም ከተባለ የሻጌታዲይ ደኙ ማረጋገጫ የሻጌታዲይ የሽያጭ ተ የሽያጭ፡፡ ከእስት ማረጋገጫ ወጪና መዝብ ደኙና የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ ማረጋገጫ የሻጌታዲይ፡፡

2 የእስት ባለሙያ ከኤሌክትሪክ የሻጌታዲይ ደኙ ማረጋገጫ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሽያጭ ከኤሌክትሪክ ሆሄ የሻጌታዲይ፡፡ የሻጌታዲይ የሽያጭ ደኙና የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡

3 የሻጌታዲይ ተ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡

4 የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡

5 ካናኝ ወጪነቱ በይ የአሁን ወጪና የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ የሻጌታዲይ፡፡

6 ታኩኑ ገንዘብ የአሰጣጥ ደንገኘ በአሁ ማሻ ዓንበነታኑ በኋኔና የያ
ዓመታዊ ድጋፍ ተ የአዲነና የወ እለኝ፤

7 የአሉ ተመርቃዋ ዘላድ ዓሳ የሎ ማርሱ ተ የልቴና ድኩዎ
ገጥኝ ሆለንዳና ተ የስኔና ማ የአሉ ተመርቃዋ ከአዎች ተ
ኩኝ፤

8 ዓኑ ወሎ ማሻ ፈንጻሮ ዓንበነታ ካኩቶ ቅኩ ዓንሣረዳ
በንቂ ብኩ ተኩው ገንዘብ ተኩ ክጥኝና፤ ይኩ ብኩ ተኩ ወጪ ማሻ
ኩሣረዳ ይኩ ከአድ ተኩው ዓንገኝና፤ ይኩ ተኩው ለለቁዋነት ዓሁ ከ
መኩ የልኩ የቅሬ ከጥዎችዋ በደ ዓንበነታና፤

ዶወላሉ ተ አሉ ዓምተዋለም ካኩዎ

9 እ ተ ከይለ ይኩ መኩ ተ ቁራኩ፤

10 ይማስ የያ ዕጋ ስንገኘ የስኔ፡ ተኩ የስኔ፡ ተኩለንቀ ዓኩና፡ ተ
ከይለ ተመርቃስ ገንዘብ፤ ማ ተኩ ይፈማኩ ዓኩና፡

11 ተ ከይለ ማ ዓኩሮ ሌቀስ ለለኩ፡ ማርቃስ ማ ድሞ ተኩው
ከይለ ተማሪ እኩ ዓኩ የኩ መኩ፡

12 ተኩቃስ ዓኩና ተ ይኩና፤

13 እኩ መኩ ዓርዳኩ ይኩ ከርተስ ነጥሃ ከይለ ተ የስኔ ዓኩ
ቻኩ ይኩ ከኩ ማ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ ተኩ ተኩ ማኩ ተኩ *
ወልዋዋ ዓኩ መኩ፡

14 ዓስከንዳርስ ነጥ ገንዘብ ተርጋ ማ ድ ተኩው ማ ድና፤ ነጥ ዓ
ማ ድ ማ ድና ዓኩው ዓንገኝና፡

15 ዓኩ እ እኩ ከጥ ማ ድ ዓኩ፡ ማኩሮ እኩ ዓኩ የኩ
ኩኝኩ፡

16 ተኩ ወገና ዓርቃስ በኩ በርቃስ እኩ ማሸዋ እኩና ተ
ገኩና ወጪ በኩ ማ ድ ይኩ ድማኩ ይኩ የአሁን ተኩና ወገና
ማሻ ተኩ ማ ድ ዓኩ በኩ፡ ይኩ የአሁ ዓኩ የኩ ይኩ ማሻ
ዓርቃስ፡፡

4:10 ቁል. 4:14፡ ተልዋ. 24፡ 2፲ር. 8:23፡ ገል. 2:3፡ ተኩ 1:4፡ **4:11**
ቁል. 4:14፡ ተልዋ. 24፡ ዓኩ. ማ ድ 12:12፡ 25፡ 13:13፡ 15:37-39፡ ቁል. 4:10፡

4:12 ዓኩ. ማ ድ 20:4፡ ዓጥ. 6:21-22፡ ቁል. 4:7-8፡ * **4:13** ማ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ
በኩ ማኩ ተኩ፡ ገንዘብ ይኩ ወጪ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ
«ጥጥል» ነጥ ማ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ ማኩ ተኩ፡

4:13 ዓኩ. ማ ድ 20:6፡ **4:14** 1፲ም. 1:20፡ ዓይኑ. 62:12፡ ሪፖ. 2:6፡

17 ገኩንቱ ከዚ ፈይሳ ታ አላው ገበ ካና ክኩንታደንኩ
ዓይሁዶ ማሻሻል ዓሳ ቅይኩንዳንደ ነኩ ታኩና ወላ ማሻ ታኩ
ድቃቅኩና፡ ምሬ አሁ ድንጋጌኑ ታኩ ደቃቅኩና፡፡

18 ነኩ ዓይነዋ ማያዥ ቅርቃ ባኩ ማስፈጥ በያ ታኩ ደቃቅኩና፡፡
መራገኔ ዓሳ ዓሁኑ ክኩናምይደኙ ታኩ ዓ ንልኩንዳና፡ ዓሁም
ናኩና ሆኖች ማያዝኑ ዓኩምኑ፡፡

ጂጥኩሮ ለጂጥኩሮ

19 ዓይነዋለና ዓቁላፍም፤ ምሬ የኩስጥረ ማካሪ ዓሰም «ከኩና?»
ገኩና፡ ገኩና፡፡

20 ዓይነዋለና ቅርቃ ባኩ ማስፈጥ ዓቁና፡ ዓይነዋለና ፍርጻነትሮ
ማለቃዲ ታ ዓሁ ምሬና፡፡

21 ቅርቃ ወዲ ሂለዋንቱ ታ ከይላ እ መኩና ቅራኩ፡፡
ዓውብትለሁ፡ ድኩስ፡ ለኩስ፡ ቅለውዲያኩ ምሬ ከፈሰቶአ
ትሙርቁ ዓሳ በያ «ከኩና?» እና ለኩና፡፡

22 ነኩ ንኩና ወላ ማያዝኑ፤ የኩስኑ ከኩናም ዓኩናናኩናም ማያዝኑ፡፡

ጽኢት ማግኘት

The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929